

የህጻናት የ COVID-19 ክትባቶች ወላጆች/አሳዳጊዎች ማወቅ ያለባቸው ነገሮች

እድሜያቸው 6 ወር እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች የ COVID-19 ክትባት ይገኛል።

ልጆች መከተብ ለምን ያስፈልጋቸዋል?

ወረርሽኝ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ፣ በአሜሪካ ውስጥ ከ 15 ሚሊዮን በላይ ህጻናት በ COVID-19 ተይዘዋል። አዳዲስ የ COVID-19 ልዩነቶች በወጣቶች መካከል ከ COVID-19 የተነሳ ከፍተኛ ሆስፒታል መተኛትን አስከትለዋል።

ክሊኒካዊ ሙከራዎች እንዳረጋገጡት ይህ ክትባት በወጣቶች ላይ COVID-19 ን በጥሩ ሁኔታ በመከላከል ይሰራል። በ COVID-19 በጠና የመታመም፣ ሆስፒታል የመተኛት፣ ወይም የመሞት እድላቸው በጣም ያነሰ ይሆናል።

ከወጣቶች እና ቤተሰቦች ጋር ስለ ክትባቶች ውይይት እንዴት እንደሚደረግ ጠቃሚ ምክሮች ለማግኘት ይህንን [ስለ ክትባቶች መመሪያ ማውራት](#) ይመልከቱ።

ህፃን ልጄን እንዴት ማስከተብ እችላለሁ?

የዋሽንግተን ግዛት ሁሉንም የሚመከሩ ክትባቶችን ያለ ምንም ወጪ ከ 18 አመት በታች ለሆኑ ህጻናት ይሰጣል። የልጅዎን የሕፃናት ሐኪም ወይም መደበኛ ክሊኒክ የ COVID-19 ክትባት እንዳላቸው ይጠይቁ።

የጤና እንክብካቤ አቅራቢ የሌላቸው ቤተሰቦች ተንከባካቢ፣ ክሊኒክ ወይም ሌላ የጤና መርጃዎችን ለማግኘት ለ **Help Me Grow WA የቀጥታ መስመር በ1-800-322-2588** መደወል ወይም ወደ

ParentHelp123.org መሄድ ይችላሉ። ይህ አገልግሎት ነፃ ነው እንዲሁም የቋንቋ እርዳታ አለ።

እንዲሁም **VaccineLocator.doh.wa.gov** ን በመጎብኘት እና ማጣሪያውን በመጠቀም በአቅራቢያዎ ያሉ የፒዲያትሪክ ክትባት ያላቸውን ቦታዎች ዝርዝር ማየት ይችላሉ።

ይህ በቤት ውስጥ እንዴት ሊረዳ ይችላል?

የ COVID-19 ክትባት ህፃናትን ከበሽታው ይጠብቃቸዋል፣ ማለትም የቤት ውስጥ መሰባሰቦችን ለማዘጋጀትም ሆነ ለመካፈል የተጠበቁ ያደርጋቸዋል።

መከተብ ልጆች ደህንነታቸውን እንዲጠብቁ ያግዛቸዋል እና የቤተሰብ አባላትን በቤት ይጠብቃል።

ቤተሰቦች ለተሻለ ጥበቃ ሌሎች የሚመከሩ የደህንነት እርምጃዎችን መከተላቸውን መቀጠል አለባቸው።



ህፃናት ምን ያህል የክትባት መጠኖች ያስፈልጋቸዋል?



- ዕድሜያቸው ከ 6 ወራት- 4 አመት የሆኑ ልጆች 3 ዶዛ ባይቫለንት የ Pfizer ተከታታዮችን ወይም 2 ዶዛ ባይቫለንት የ Moderna ተከታታዮችን ይወስዳሉ
- ዕድሜያቸው 5 አመት የሆኑ ልጆች ነጠላ ዶዛ ለባይቫለንት Pfizer ክትባት ወይም የ 2 ዶዛ ባይቫለንት Moderna ተከታታዮች ይወስዳሉ
- ዕድሜያቸው 6 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ልጆች ነጠላ የባይቫለንት ክትባት ይወስዳሉ

ዕድሜያቸው 6 ወራት እና ከዚያ በላይ የሆኑ በመጠኑ ወይም በከፍተኛ ደረጃ የመከላከል አቅማቸው ያነሰ ልጆች ለመጨረሻ ጊዜ ከወሰዱት የዘመነ ዶዛ ቢያንስ ከ2 ወራት በኋላ ተጨማሪ የባይቫለንት ዶዛ ሊያገኙ ይችላሉ።

በእውነቱ COVID-19 ለልጅ ስጋት ነውን?

ምንም እንኳን ከአዋቂዎች ጋር ሲነጻጸር በ COVID-19 የተጠቁ ህፃናት ቁጥር አነስተኛ ቢሆንም፣ ህፃናት የሚከተሉትን ሊሆኑ ይችላሉ፦

- COVID-19 ን በሚያስከትለው ቫይረስ ሊጠቁ
- ከ COVID-19 ጋር በተያያዘ ሊታመሙ ወይም ሊሞቱ
- COVID-19 ን ለሌሎች ሊያስረጩ
- ከ COVID-19 የተነሳ፣ እንደ “ረጅም COVID” ወይም MIS-C የተባለ አደገኛ የማቃጠል በሽታ ያሉ ከባድ ችግሮች ሊጠቁ

ክትባቱ በዚህ የህዝብ ክፍል ውስጥ በጣም አነስተኛ የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳዮች እንዳሉት ታይቷል፣ እና ከበሽታው በሚገባ ይጠብቃቸዋል። በ COVID-19 ከመያዝ ስጋት ይልቅ የክትባት ጥቅሞች በእጅጉ ያመዘናሉ።

ክትባቱ ለልጅ ጤንነት አስተማማኝ ነው?

አዎ፣ ክትባቱ ለህፃናት በጣም ደህንነቱን የጠበቀ ነው ተብሎ ይታመንበታል። በወጣቶች ላይ በክትባቱ ከሊኒካዊ ሙከራዎች ወቅት ምንም ዓይነት ከባድ የጎንዮሽ ጉዳዮች አልታዩም። ጥናቶቹ በመካሄድ ላይ ሲሆኑ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ማንኛውንም ዓይነት የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን በጊዜ ለመያዝ የሚያስችል በጣም ጠንካራ የክትባት ደህንነት ስርዓቶች አሏት።

በህፃናት ላይ የክትባቱ የተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳዮች ምንድን ናቸው?

ህጻናት በ COVID-19 ከተያዙ የሚኖሩት የጤና ስጋቶች ከክትባቱ የጎንዮሽ ጉዳዮች ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ከፍ ያለ ነው።

ልክ እንደ ሌሎች ክትባቶች፣ በጣም የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳዮች የእጅ ህመም፣ ድካም፣ ራስ ምታት እና የጡንቻ ህመም ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ ቀላል ናቸው።

የጎንዮሽ ጉዳዮች በአጠቃላይ በክብደት ደረጃ ቀላል እና መካከለኛ ሲሆኑ ከክትባት በኋላ ባሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ተከስተዋል፤ እንዲሁም አብዛኛዎቹ ከአንድ እስከ ሁለት ባሉት ቀናት ውስጥ ጠፍተዋል።

ህፃናት ወደ ቀጠሮዎቻቸው ምን ይዘው መምጣት አለባቸው?

በብዙ አጋጣሚዎች፣ ወላጆች እና አሳዳጊዎች እድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች የክትባት ፍቃድ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ፍቃድ ለማግኘት ምን እንደሚያስፈልጋቸው ክትባቱ የሚሰጥበትን ቦታ መጠየቅ ይኖርባቸዋል።

ከሊኒኮች የህፃናት መታወቂያ፣ የዋስትና ወረቀት፣ ወይም የ Social Security number (የማህበራዊ ዋስትና መለያ ቁጥር) ሊጠይቁ ይችላሉ፤ ነገር ግን መስጠት አይጠበቅብዎትም።

ህፃናት ክትባቱን ለማግኘት የ U.S. ዜጋ መሆን አይጠበቅባቸውም። የክትባት ቦታዎች የማንንም የስደት ሁኔታ መጠየቅ አይችሉም። የግል መረጃዎች ለህዝብ ጤና አገልግሎት ብቻ ይውላሉ።

ተጨማሪ ጥያቄዎች አሉኝ። ወዴት ልሄድ እችላለሁ?

ለተጨማሪ ጥያቄዎች መልሶችን በ [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids) ያግኙ። እንዲሁም የልጅዎን መደበኛ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ማነጋገር ይችላሉ።



DOH 825-013 April 2023 Amharic
ይህን ሰነድ በሌላ ቅርጸት ለመጠየቅ፣ 1-800-525-0127 ላይ ይደውሉ። መስማት የተሳናቸው ወይም የመስማት ውሱንነት ያለባቸው ደንበኞች፣ እባክዎ በ 711 (Washington Relay) ይደውሉ ወይም civil.rights@doh.wa.gov ላይ ኢሜይል ይላኩ